

**የኦሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ**

**በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ፣ ካለፈው የቀጠለ**

**ክፍል ፵፯ ሌሎች የኢትዮጵያ ውስብስብ ችግር አካላት፣ አብይ ምን ያድርግ ባዮች!**

እኛ ከደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ታፍነንና ታግተን ከተወሰድን፣ አንድ አመት ከአራት ወር አለፈን። አብረውኝ የነበሩት፣ በድብደባና በመደፈር ብዙ ሲጎሳቆሉ በዐይኔ ያየኋቸው ጓደኞቻቸው፣ ከእኔ ከተሰወሩና ደብዛቸው ከጠፉ አንድ ዐመት ሆናቸው። የምኖርበት የነአባዳዲ ቤተሰብ የአርቶዶክስ ተዋህዶ አማኝ ስለሆኑ የበዓላትን ቀን አስበን ስለምንውል ጊዜውን በትክክል እንዳውቅ ረድቶኛል። እንደምታውቁት ወለጋ የደም ምድር ሆናለች። አሁን አሁን እነአባዳዲም በሀይማኖታቸው እንደሚጠቁ እያሰቡ ስጋት ላይ ናቸው።

ወለጋ ላይ ያለው ገዳይ ሰራዊት ከጊዜ ወደጊዜ የሚይዘው መሳሪያ ወደዘመናዊ የጦር መሳሪያና እንደተለወጠና በአጠቃላይ ዘመናዊ ትጥቅ እንዳለው እነአባዳዲ ሲያወሩ እስማለሁ። እንደ እማማ ሌንሳ ከሆነ የገዳዩ የሰራዊት አባላት በደንብ የሚበሉ የሚጠጡ ፀጉራቸውንም እያሳደጉ ሹርባ የሚሰሩ ናቸው። እንደመንግሥት እንጅ እንደሸፍታ በድብቅ አይንቀሳቀሱም። አባዳዲን አባገዳዎች ምን ይላሉ ስላቸው እነሱስ አብረው ሳይሰሩ ይቀራሉ ብለሽ ነው ልጅ፣ ብለው ሲተክዙ ስላየሁ እንዴት? ለምን? የሚል ተከታይ ጥያቄ ስጠይቃቸው በመንግሥት የሚታገዝን ሸፍታ፣ የመንግሥት አጋፋሪ የሆነ አባገዳ እንዴትና ለምን ይቃወማል? ሲሉ ጥያቄን በጥያቄ ከመለሱ በኋላ፣ አስከትለውም፣ ሁሉም ስለሰው ልጅ ነፍስ መጥፋት አይጨነቁም። የሚሰራው ሁሉ በቅንብር፣ በትብብርና በመደጋገፍ ይመስለኛል፤ አሉኝ። ከኪሳቸው ስልካቸውን በማውጣትም የመንግሥት ጦር እነ ዶ/ር አብይ ሸፍታ ወይም ሸኔ ከሚሉት ጋር እንደተቃቀፉ በርቀት ያነሱት ፎቶ ግራፍ አሳዩኝ። ለነገሩ ጠቅላይ አማራ በወለጋ መጤ እንደሆነ አርሞን አምኖ የሄደ እያለ በገደምዳሜ መንገሩ፣ ሞታቸው የመንግሥት እጅ እንዳለበት ያሳብቃል።

ወደ ዛሬው ርዕሴ ስመለስ የኢትዮጵያ ውስብስብ ችግር አካላት የምላቸው ተቋማትና ግለሰቦች በጣም በዝተው ይታዩኛል። ስለ ዶ/ር አብይ ማንነትና ተግባር ክፍል ፵፫ አጥቂዎቹ ጥቃቱን የሚፈፀሙበት መንገድ፣ በሚል ርዕስ ስለጻፍኩ አልመለስበትም። ነገር ግን አብይ አህመድን ከንፍ አልባ መላእክ ለማድረግ ለሚሞክሩ ሁሉ ለተጠቁው ህዝብ እንደ “ከንፍ አልባ ሳጥናኤል” ሆኖ እንደሚታይ ቢረዱ አይከፋም። እኔ ለአፈቄሳሮች የሚከተለውን ስንኝ ቋጠርኩላቸው።

ነግሶ ባገራችን፣ ከንፍ አልባ ሳጥናኤል  
አስመሳይ ቅቤ አንጓች፣ ሞትን የሚያቃልል  
መላእክ ነው ይሉታል፣ ሟችን ለመሸንገል  
ብዙ አጨብጫቢ አለ፣ በደም የጨቀየ  
ለሟች ድምፅ ሲሆን፣ ሲሞግት ያልታየ  
ከገዳይ ወግኖ፣ ከህዝብ የተለየ።

እነዚህ አፈቄሳር አካላት ግለሰባዊ እውቅናቸውን ተጠቅመው በመላው ኢትዮጵያ የመከራ አይነት ሲደርስና የሰው ልጅ በታሪደ ቁጥር የጥፋቱ ሁሉ ተጠያቂ ወያኔና አነግ ሸኔ ናቸው የሚሉት ይሆናሉ። በተለይም የአብይ አህመድ ድጋፍ ሰጪ የሆኑት ተዋቂ ግለሰቦች የካድሬ የሚመስል ስራቸውን የሚሰሩት የዶ/ር አብይ አህመድ አፍ በመሆን ነው። ሰዎቹ ዶ/ር አብይ የሚለውን የሚደግሙ፣ የነቀፈውን የሚነቅፉ፣ የወደደውን የሚያወድሱ፣ የካደውን የሚከዱ ናቸው። የሚያሳዝነው እነሱ እሱን ተከትለው ከካዱ በኋላ እሱ መልሶ የካደውን ሲያምን ይቅርታ ማይጠይቁና ከጥፋታቸው የማይማሩ ናቸው። በአዴፓ እየታገዘ ህዝብ የሚጨፈጭፈውንና የሚያሸብረውን ጦር “ሸኔ” በሚል የዳቦ ስም የሚጠሩት “እንደ ንጉሱ አጎንብሱ” በሚሉት ብሂል መሆኑ ነው።

ለምሳሌ እንደዲያቆን ዳንኤል ክብረት አይነት በህብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው ግለሰቦች በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ህዝብ ያሳስታሉ። ብዩ አምናለሁ። ምክንያቱም ዲያቆን ዳንኤል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቅላይ ለኢትዮጵያ ጥልቅ ፍቅር አለው ከማለት አልፎ፣ “ኢትዮጵያ የሚለውን ቃል ሲያወጡ እምባቸው ሲመጣ አያለሁ” በማለት ምስክርነትን ሰጥቷል። በእርግጥ የተፋለሰ ታሪክ መሰል ትርክትን በመረጃና በማስረጃ በመሞገት የሚታወቀው አቶ ኢቻምየለህ ታምሩ ዲያቆን ዳንኤል ማጣቀሻና ማስረጃ የሌላቸው የኦሮሞ ገድላትን በመፃፍ ስህተት እንዳስተማረ ተችቶ ቢፅፍም ዲያቆን ዳንኤል ግን ለአሮሙማ ትርክት ድጋፍን አበርክቷል። ውስጥ አዋቂዎች እንደሚሉት፣ የውጪና የውስጥ ተብሎ በወያኔ ለሁለት ተከፍሎ የነበረው ቅዱስ ሲኖዶስ አብይ አህመድ በሌለበት እርቅ እንዳደረጉ ይናገራሉ። ሆኖም ዲያቆን ዳንኤል እርቁ ይፋ ሳይወጣ እንዲቆይና እርቁ ዶ/ር አብይ አሜሪካ ሲመጡ በሚዲያ ይነገር ብሎ በማቆየቱ ዶ/ር አብይን እንደአስታራቂ ባለውለታ እንድንቆጥር ማድረጉን ዘግይተንም ቢሆን ሰምተናል።

ዲያቆን ዳንኤል አፈ ጮሌውን የአሮሙማ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አብይን ያለምግባሩ በማወደስ ህዝቡ ራሱን እንዳይከላከል፣ ተስፋ የማይሆን ሰው ተስፋ እንዲያደርግና እንደተዘናጋ እንዲጠፋ፣ ለጭፍጨፋው ተባባሪ መሆኑን በተደጋጋሚ አሳይቷል። እሱና መሰሎቹ አገራችን የአስቃቂ ሞትም፣ የሀፍረትም፣ የውርደትም ካባ ከማከናወኑም በላይ እንደሀገር መቀጠሏም አደጋ ላይ እንዲወድቅ አድርገዋል። ዲያቆን ዳንኤል እንደ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ብቆጥረውም ሌላው ቀርቶ እንደአርቶዶክስ ተዋህዶ አካልና ተቆርቋሪ ብናየው በዚህ ሶስት ዓመት ስንት አብያተ ክርስቲያናት እንደተቃጠሉ፣ ስንት አገልጋዮች እንደታረዱ፣ ስንቶቹ ተገደው ማተብ እንደበጠሱና እንደተሰው ያውቃል። በከተማ በገጠር በየአገሩ የቤተክርስቲያናትን ቅዱስ ቦታዎች አናስነካም ያሉ ወጣቶች መሠዋታቸውንም ያውቃል። በዚህ የመከራ ዘመን እሱ ሰልፉን ከሰባተኛው ንጉስ ጋር ስላደረገ አፈቄሳር ሆኖ ያገለግላል። ዲያቆን ዳንኤል ለጨፍጫፊው የኦሮሞ ብልፅግና ድጋፍ ለመሆን ሲል የግል ተወዳዳሪ ሆኖ በምርጫ ቦርድ ተመዝግቧል። እሱ በግል ተወዳዳሪነት ቢመረጥ እንኳን በግሉ እንደግለሰብ ለውጥ ለማምጣት እንደማይችል ልቡ ሲያውቀው፣ በግሉ መወዳደሩ ብልፅግናን ለመደገፍ ሲባል፣ አዲስ አበቤ እነባልዳራሰን እንዳይመርጥ የድምፅ ሽሚያ ሴራ ይመስላል።

በእርግጥ ብዙ አፈቄሳሮች እዚህም እዚያም አሉ። ትችቴ በዛሬው ዕለት በሞታችን የአብይ አህመድን “በዓለ ሢመት” ካከበሩት ጀምሮ አንዳንድ የፌስ ቡክ አርበኞችን፣ ራሳቸውን የኪነጥበብ ሰዎች ብለው የሚጠሩትና የዶ/ር አብይን አፍ ተከትለው የሚተነፍሱትን ሁሉ ይመለከታል። " የሀገር ልጅ የማር እጅ " ብለው የተነሱት አፈቄሳሮች ተሳስተው፣ ህዝብ ተበደለ፣ ፍትህ ተጓደለ ብለው እውነት ጋር አይቆሙምና የሰው ልጅ፣ ህፃናት ሳይቀር እንደበግ የሚታረድባት አገር ውስጥ የሚኖሩ አይመስሉም። አፈቄሳሮቹ አንድ ሰው አማራ ከሆነ እስላም በመሆኑ ከሞት እንደማይተርፍ ያውቃሉ። የአማራ ሙስሊሞች ጭፍጨፋ በወለጋ በአርሲ ወ ዘ ተ በተደጋጋሚ እየታየ ነው። ግለሰቡ የአርቶዶክስ ተዋህዶ አማኝ ከሆነ ደግሞ ጎሳው እንደማይደነው፣ ጉራጌው፣ ጋሞው፣ አሮሞው ሲሞት እየየን ነው። ጭፍጨፋው የጅምላ ግድያ ስለሆነ ልጅ አልባ አሮጊትና ሽማግሌ፣ ወላጅ አልባ ህፃናትን በማህበራዊ ሚዲያ በፎቶግራፍ ጭምር ማየት የተለምደ ሆኗል። ሆኖም ሶስት ዓመት ሙሉ አንድም ቀን የኢትዮጵያ ህዝብ አብሮ እንዲያዝን፣ የሀዘን ቀን እንዲታወጅ አይደረግም። ምክንያቱም አፈቄሳሮች ሀዘናቸውና ቁጭታቸው በአብይ አህመድ ስሜት ላይ የተመረከዘ፣ እሱም የድሀ ሞት የማይገደው በመሆኑ ነው። ያደቆነ ሰይጣን ሳያቀስ አይተውም እንዲሉ ነግ በእኔ ማለቱ አይከፋም። አሁንም ቢረፍድም አልመሸምና ከተጠያቂነት ለመዳን ለእውነት እንዲቆሙ ሞት በተፈረደበት ህዝብ ስም እማፀናለሁ።

ይቀጥላል፣

ዘውዲቱ የማነ